

**አገራችን ኢትዮጵያ ቀስ በቀስ ጥንታዊው ክብርና ሞገሷ እየተመለሰ ይገኛል።**

9<sup>ኛው</sup> የኢትዮጵያ ብሔር፣ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በአል በኩዌት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤማባሲ ተከበረ። ዘንድሮ ለ9<sup>ኛ</sup> ጊዜ ህዳር 29 ቀን 2007 ዓ.ም በአገር ደረጃ “በሕገ መንግሥታችን የደመቀ ኢትዮጵያዊነታችን ለህዳሴያችን” በሚል መሪ ቃል የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔር፣ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በአል በኩዌት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤማባሲ በኩዌት ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን የሃይማኖት መሪዎች ፣ የአገር ሽማግሌዎች ፣ የልማት ማህበራት እና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት በኩዌት በታላቅ ድምቀት ተከብሯል።

ዘንድሮ የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በሀገራችን ረጅም የፖለቲካ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ታሪክ ውስጥ አዲስ ምዕራፍ የከፈተው የመጀመሪያው ፌዴራላዊና ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስታችን የፀደቀበት፣ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሔራዊ ማንነታቸው፣ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ዘላቂ የሆነ ሕጋዊ ዋስትና ያገኘበትና የአዲሲቷ ኢትዮጵያችን ሁለንተናዊ ግንባታ አስተማማኝ የማዕዘን ድንጋይ የተጣለበት ልዩ የመታሰቢያ እና ታሪካዊ ቀን መሆኑ በኩዌት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መንግስት ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር ዶር መሀመድ ጉደታ ገልፀዋል።

ክቡር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ እንደገለፁት ይህንን ቀን በልዩ ሁኔታ የሚከበረው በአገራችን ለዘመናት ሰፍኖ በነበረው ብሔራዊ ጭቆና ምክንያት ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሀገርነቷን በማይቀበሉ ሥርዓቶች ውስጥ ልጆቿንና ታሪኳን ሸሽጋ ለማኖር ተገዳ ከቆየችበት ሁኔታ ወጥታ እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ የእኔ የሚለውንና የሚኮራበትን ባህል፣ ታሪክና ቋንቋ በአደባባይ ገልጦ ለማውጣት፣ ለማሳደግና ለቀጣዩ ትውልድ በውርስ ለማስተላለፍ የሚያስችለው ሕገ መንግስታዊ ሥርዓት ዕውን የሆነበት ዕለት በመሆኑ ነው ብለዋል።

ክቡር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ በንግግራቸው እንዳሉት ሕገ መንግስታችን ያለፉት ስርዓቶች የፈጠሩትን የተዛባ አመለካከት እና ግንኙነት በማረም የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እስር ቤት ሆና ለኖረችው ሀገራችን ሁለንተናዊ ዕድገትን፣ ለህዝቦቿ አስተማማኝ ሰላምና አንድነትን የፈጠረና ትክክለኛ የዕድገትና የልማት አቅጣጫ ይዘን በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ ላይ እንድንጓዝ ያደረገ የቃልኪዳን ሰነድ ነው ብለዋል ።

ዛሬ የተለያዩ እምነትነቶች፣ ሃይማኖቶች፣ ባህልና ቋንቋ ያላቸው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ልዩነትን እንደ ውበት፣ አንድነትን እንደ ጥንካሬ በመቀበል ማንነታቸው፣ ታሪካቸው፣ ቅርስና ባህላቸው በአደባባይ ደምቆ የሀገር ኩራትና ድምቀት እንዲሆን በማድረጋቸው ለሀገራችን ህዳሴና መልካም ገጽታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ እንደሚገኙና እነዚህ ታሪካዊ፣ ባህላዊና መንፈሳዊ የጋራ እሴቶቻችን ለሀገራችን ተጨማሪ ክብርና ሞገስ ከማላበስ አልፎ ለህዳሴያችን ስኬት የማይተካ ሚና በመጫወት ላይ እንደሚገኙ ክብር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ ገልጸዋል።

ክብር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ አያይዘውም አገራችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከድህነትና ከኋላቀርነት በማላቀቅ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ ውጤቶች/ትሩፋቶች እየተመዘገቡ እንደሚገኙ እና ኢትዮጵያ ላለፉት 11 ተከታታይ ዓመታት ዓለምን ባስደመመ መልኩ ባለ ሁለት አኃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት አስመዝግባለች ብሏል። እንዲሁም የማይናወጥ ሰላምና ደህንነትን በማስፈን ሂደት ልማታችንና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓታችንን ከማስጠበቅ አልፎ የጎረቤቶቻችንና የክልላችንን ሰላምና ደህንነት ለማስፈን ያስቻለንን ብቁና አስተማማኝ የመከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ ኃይል ለመገንባት ችለናል ብለዋል።

ክብር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ በንግግራቸው እንዳሉት እኛ ኢትዮጵያውያን በድህነታችን ምክንያት ለዘመናት ሳይደፈር በኖረው የዓባይ ወንዝ ላይ በኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ ልዩ ገድል የሚመዘገብበትን ታላቁን የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የሚያህል ግዙፍ ፕሮጀክት በራሳችን አቅም ለመገንባት የሚያስችል ደረጃና መግባባት ላይ ደርሰን ለስኬቱ በመረባረብ ላይ እንገኛለን ብለዋል።

የኢትዮጵያን የሕዳሴ ጉዞ በአስተማማኝ ሁኔታ ለማሳካት የሚያስችሉ ከ10 በላይ የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶች፣ የአዲስ አበባን ቀላል የባቡር ሐዲድ ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ ከ2395 ኪሎ ሜትር በላይ የሆነ የባቡር ሐዲድ ፕሮጀክት፣ መላ የአገሪቱን ክልሎች የሚያገናኙና ክልላዊ የኢኮኖሚ ውህደትን በሚፈጥር መልኩ ከጎረቤት አገሮች ጋር የሚያገናኙ የአስፓልት እንዲሁም የአርሶ አደሩንና የመላ ሕዝባችንን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ህይወት ለማሻሻል የሚያስችሉ ዞንን ከዞንና ወረዳን ከወረዳ የሚያገናኙ የከረምት ከበጋ የጠጠር መንገዶች ፕሮጀክቶች፣ በፈጣን ሁኔታ እያደገ ለመጣው የአገራችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማትና እድገት አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት እንዲኖር የሚያስችሉ በርካታ የኃይድሮ ፓዎር፣ የነፋስ፣ የሰላርና የጂኦ ተርማል የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች፣ ወዘተ የሚካሄዱበት አገር ሆናል ያሉት ክብር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ በአሁኑ ጊዜ በእርሻ፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በማምረቻና ኢንዱስትሪ በተለይም በጨርቃጨርቅ፣ በቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ ወዘተ ከየትኛውም የዓለም አካባቢ ወደ አገራችን እየጎረፈ ያለው የኢንቨስትመንት ፍላጎት የአገራችንን ገጽታ እየለወጠው ይገኛል። በመሆኑም አገራችን አመቺና ሳቢ የኢንቨስትመንት መዳረሻ ሆናለች ብለዋል።

ክቡር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ አያይዘውም አገራችን በድህነት ቅነሳ፣ የአንደኛ ደረጃ ትምህርትን በማዳረስ፣ በጤና ዘርፍ የሕጻናትን ሞት በመቀነስ፣ ኤች አይቪ ኤድስ፣ ወባንና ሌሎች በሽታዎችን በመከላከል ረገድ የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች በአስተማማኝ ሁኔታ ከሚያሳኩ አገራት በመጀመርያው ረድፍ የምትሰለፍ መሆንዎ የዓለም የምግብ ድርጅት ሮም ላይ ባዘጋጀው ፕሮግራም ማረጋገጡንና በእርሻው ዘርፍ በተመዘገበው ውጤት አገራችን ለዘመናት ስትታወቅበት ከነበረው የምግብ እህል ተመጽዎችነት ተላቃ ዛሬ በምግብ እህል እራሷን የቻለች አገረ ሆናለች ብሏል። በተመሳሳይ ሁኔታ አገራችን በተለያዩ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ መድረኮች እያደረገች ያለችው ተሳትፎና በመጫወት ላይ ያለችው ዲፕሎማሲያዊ ሚና አገራዊ ተሰሚነታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንዲሄድ አድርጎታል። ዛሬ በየመድረኩ በሚደረጉ ስብሰባዎችና ውይይቶች በርካታ አገሮች በተለይም የአፍሪካ አገሮች የኢትዮጵያን ልምድና ተሞክሮ ለመቅሰም ከፍተኛ ፍላጎት እያሳዩ መሆናቸው ተናግረዋል።

የእነዚህን ሁሉ ድምር ውጤት ስንመለከት አገራችን ኢትዮጵያ ቀስ በቀስ ጥንታዊው ክብርና ሞገሷ እየተመለሰ፣ እኛም ሕዝቦቿ ከድህነትና ከእርስ በርስ ጦርነት ተምሳሌትነት ተላቀን ገጽታችን ተቀይሮ በልበሙሉነት አንገታችንን ቀና ልባችንን ዘና አድርገን የምንንቀሳቀስበት ወቅት ላይ እየደረሰን መሆናችንን አመላካች ነውም ብለዋል።

እዚህ ላይ ልንገነዘበው የሚገባው ጉዳይ እንዳሉት ክቡር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ ዓለም ስለ ኢትዮጵያ ያለውን ገጽታ የቀየረው፣ የረሀብ፣ የጦርነትና የጉስቁልና መልካ እየተፋቀ ኢትዮጵያ የፈጣን እድገትና ድህነትን ማሸነፍ የጀመረች ሀገር ያስባላት የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ማንነት፣ ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ባስከበረው የቃልኪዳን ሰነዳችን/በሕገመንግስታችን በመመራት ምልዓተ ሕዝቡና መንግስት እጅና ጓንት ሆነው የጋራ ጠላታቸው ድህነትን በግልጽ ለይተው በመረባረባቸው ነው ብለዋል።

በመጨረሻ ክቡር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ ባስተላለፉት መልዕክት በኩዌት የምንኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የዘንድሮን ህዳር 29 "የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን" በዓል ሲያከብሩ ሕገ መንግስታችን ፀድቆ ስራ ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ የተመዘገቡ የሰላም፣ የልማት፣ የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ተሩፋቶችን/ውጤቶችን ጠብቀንና ይበልጥ አጠናክረን የኢትዮጵያን ህዳሴ ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ዳግም ቃል በመግባት ሲሆን ቃላቸውንም በተግባር ከማረጋገጥ አኳያ በአገር ቤቱና በዲፕሎማሲያችን ጭምር ድህነትን ከአገራችን ለማስወገድ በአገር ቤት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን ማገዝ እንደሚጠበቅባቸው እና መላ ሕዝባችንን በአንድነት በማስተባበርና በማንቀሳቀስ የአገራዊ ኩራታችንና ክብራችን ምንጭ የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ የተጀመረውን ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እና የአገራችንን መልካም ገጽታ ለመገንባት በጋራ እንዲረባረቡ ጥሪ አቅርበዋል።